

# ጋዜጣዊ መግለጫ



የአሜሪካ ኤምባሲ፤  
አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ  
2016/07

ለተጨማሪ መረጃ ቀጥሎ በተመለከተው ቁጥር ይደውሉ፡- 011-130-7033  
ድረ-ገጽ፡- <http://ethiopia.usembassy.gov>



## በአሻንጉሊቶች ህይወትን ማዳን

በጤና ላይ ያተኮሩ 39 አዲስ የፀሀይ መማር ትውዳሎች ፊልሞች እንዲሁም 12 መፃሕፍት ተመረቁ

አዲስ አበባ፣ኢትዮጵያ፣ጥር 26 2008 ዓ.ም.- በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን የታዋቂውን የሬዲዮና ቴሌቪዥን የህፃናት ፕሮግራም ፀሀይ መማር ትውዳሎች አዳዲስ ሥራዎች በዛሬው ዕለት በይፋ መርቀዋል። ፀሀይ መማር ትውዳሎች-ሄልዚ ዊዝ ኪድስ አዲሱ የዊዝ ኪድስ ወርክሾፕ ሥራ ሲሆን፤ ዓላማውም የጤና ትምህርትን ለወላጆች/አሳዳጊዎችና ህፃናት ተደራሽ በማድረግ የህፃናት ሞትን መቀነስ ነው። እነዚህ 39 ፊልሞች በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አገር አቀፍ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቅዳሜ ጥር 28 2008 ዓ.ም ከጧቱ 3:30 ጀምሮ በተከታታይ መተላለፍ ይጀምራል።

ዊዝ ኪድስ ዎርክ ሾፕ ከአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ/ USAID / ባገኘው የገንዘብ ድጋፍና በማህበረሰቡ ተሳትፎ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት 350,000 የሚደርሱ ህፃናት በኢትዮጵያ ውስጥ በየዓመቱ ይሞታሉ። 90 በመቶ የሚሆነው የህፃናቱ ሞት ደግሞ የሚከሰተው አስቀድሞ ለመከላከል በሚቻሉና በህክምና ሊደኑ በሚችሉ እንደ የሳንባ ምች፣ ተቅማጥ፣ ወባ፣ የተመጣጠነ ምግብ እጥረትና ኤች.አይቪ/ኤድስን በመሳሰሉ በሽታዎች ነው።

(ምንጭ: <https://www.usaid.gov/ethiopia/global-health>)

ፀሀይ መማር ትውዳሎች-ሄልዚ ዊዝ ኪድስ በአራት ዋና ዋና የጤና ርዕሰ ጉዳዮች ማለትም - ተላላፊ በሽታዎች፣ ንጥረ-ምግብ፣ ደህንነት እንዲሁም ንፅህና ላይ ግንዛቤን በማስፋት የህፃናትን ሞት ለመቀነስ ይሠራል።

ዊዝ ኪድስ ወርክሾፕ ታዋቂውን የፀሀይ መማር ትውዳሎች የአሻንጉሊት አሲሜሽን ትርኢት በመጠቀም አዲስ 39 በተለያዩ የጤና መልእክቶች ላይ የሚያተኩሩ ፊልሞችን ለህፃናት እንዲሁም ለወላጆች/አሳዳጊዎች ተስማሚ በሆነ መልኩ አዘጋጅቷል። በተጨማሪም እነዚህን ፊልሞች የሚያግዙ 12 መፃሕፍት ተዘጋጅተዋል። በዚህ ፕሮጀክት የተሠሩትን ሁሉንም ሺዲዮዎችና መፃሕፍቶች እንዲሁም የመምህራን ሥልጠናዎች በአዲስ አበባና በደብረ ብርሃን የሚገኙ 6 ትምህርት ቤቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ አደርጓል። በተጨማሪም የፀሀይ መንደር በአዲስ አበባ ገርጂ አካባቢ ተከፍቶ ግልጋሎት

መስጠት የጀመረ ሲሆን፤ ህፃናትና ወላጆች/አሳዳጊዎች አንድ ላይ በመሆን ከጤና ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ትምህርቶች በጨዋታና ሳቢ በሆነ መልኩ ይማራሉ። የፀሀይ መንደር ሥራውን ከጀመረበት ከነሐሴ 2007 ዓ.ም. ጀምሮ ወደ 2000 የሚጠጉ ጎብኚዎችን ከክፍያ ነፃ አስተናግዷል።

ዊዝ ኪድስ ዎርክሾፕ ከዓለም አቀፍ የህፃናት ዕድገት ጥናት አጥኚዎች ጋር በመተባበር በጤና ጉዳዮች ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ፊልሞች በህፃናት ላይ ያመጡትን ለውጦች ለመመዘን ጥናት አካሂዷል። ጥናቱ እንዳመለከተው የፀሀይ መማር ትወዳለች-ሄልዚ ዊዝ ኪድስ የጤና ፕሮግራም የተከታተሉ ህፃናት ፕሮግራሙን ካላዩት ህፃናት ጋር ሲነፃፀሩ፤ ከዚህ ቀደም የነበራቸው ዕውቀት በአጥፍ ሊያድግ ችሏል። ወ/ሮ ብሩክታዊት ጥጋቡ የዊዝ ኪድስ መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ እንደሚሉት፡- “ውጤቱ ከገመትነው በላይ ነው። የፀሀይ ፊልሞችና መፃህፍትን በመጠቀም የህፃናትን ጤና ለማሻሻል እና ህይወታቸውን ለመታደግ በመሥራታችንና ውጤትም እያስመዘገብን በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ። የእነዚህ የመማሪያ ፊልሞችና መፃህፍት በስፋት ለህፃናት መዳረስ አለባቸው። ከዚህ ቀጥሎ ይህንኑ የማመቻቸት ሥራዎችን መሥራት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ህፃናቱን በስፋት በደረሰን ቁጥር የበርካቶችን ህይወት እንዲድን እንረዳለን ማለት ነው!”

እ.አ.አ የ2010 የሮሌክስ ወጣት ሎሬት የሆነችው ወ/ሮ ብሩክታዊት እንዳለችው “ይህ የሥራ ህይወቴ ትልቁ ውጤት ነው። ላለፉት 15 ዓመታት በህፃናት የትምህርት ላይ ስሠራ ቆይቻለሁ። ነገር ግን የህፃናትን ሞት መቀነስ ካልቻልን ሥራዬ ፋይዳ የለውም። በመሆኑም እንደዚህ ዓይነት በህፃናት ጤና ላይ ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ሥራዎችን ለመሥራት ላለፉት ስድስት ዓመታት ህልጫ ነበር” ብላለች።

በመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ፓትሪሻያ ሀስላክ እንዳሉት፡- “ትምህርት በቀላሉ ልንከላከላቸው በምንችላቸው በሽታዎች የሚከሰትን ሞት ለማስቀረት ከፍተኛ መሳሪያ ነው። የጤና ትምህርትን መማርና ተግባራዊ ማድረግ፣ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግና አፋጣኝ እርምጃዎችንን መውሰድ በህይወት በመቆየትና ባለመኖር መካከል ከፍተኛ ልዩነት ይፈጥራል ። ፀሀይና ጓደኞቿም ልጆችን/አሳዳጊዎችን በህፃናት ወሳኝ የጤና ርእሶች ዙሪያ ያላቸውን እውቀትና ቀና አመለካከት ለማዳበር ይረዳሉ።”

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ምክትል የቢሮ ሃላፊ የሆኑት አቶ ኃይለስላሴ ፍሰሀ “...እነዚህ ፊልሞችና መፃህፍት በተለያዩ ሚዲያዎች በሚተላለፉበት ወቅት ሁሉንም ማህበረሰብ በጤናው ዘርፍ ግንዛቤ ለመፍጠር ያለው ፋይዳ የጎላ ነው። በተለያዩ የትምህርት ሥራዎችም የተገኙ ድሎችን የምናፀባርቅበት አንድ መሣሪያ ሊሆን ይችላል” ብለዋል።

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተወካይ በዚህ የምረቃ በዓል ላይ የተገኙ ሲሆን፤ በዝግጅቱ ላይም እንዳሉት፡- “ባለፉት ቅርብ ዓመታት የህፃናት ሞትን በኢትዮጵያ በመቀነስ ትልቅ ለውጥ አምጥተናል። ነገር ግን አሁንም ብዙ ለውጦች መምጣት ይኖርባቸዋል። ችግሮቹ ሰፊ ሲሆኑ፤ መፍትሄዎቹ ደግሞ የሁሉንም ጥረት ይጠይቃሉ። ማህበረሰቡ ኃላፊነትን በመጋራት የመፍትሄዎቹ አካል ሲሆን፤ እንዲሁም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር እንደቀደመው ጊዜ በመተባበት ሲሠራ የህፃናትን ሞት በከፍተኛ ፍጥነት ለመቀነስ እንችላለን።”

ዊዝ ኪድስ ዎርክሾፕ በኢትዮጵያውያን የሚመራ ማህበረሰብ አቅኚ ድርጅት ሲሆን፤ እ.ኤ.አ ከ2005 ጀምሮ ለህፃናትና ወጣቶች ትምህርታዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን በሬዲዮ፣ በቴሌቭዥንና በመጻህፍት በአገርኛ ቋንቋ ያቀርባል። “ፀሀይ መማር ትወዳለች” እና “አሳትፋኝ” የተሰኙት በዓለም አቀፍ ደረጃ ልዩ-ልዩ ሽልማትን ያገኙ ፕሮግራሞች ዊዝ ኪድስ ዎርክ ሾፕ የሚታወቅባቸው ሥራዎች ናቸው።

ለተጨማሪ መረጃ ብሩክታዊት ጥጋቡን ከዚህ በታች ባለው አድራሻ ያግኙ፡-

የቢሮ ስልክ፡- +251-11-6-297768 ሞባይል፡- +251-91-1-523381 ኢሜል፡- tsehai@whizkidsworkshop.com

ድረገፅ፡-www.whizkidsworkshop.com

###